



የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባዔ - ኢሰመጉ

ኢሰመጉ የቆመው ለዲሞክራሲያዊ ሥርዓት መቆጣጠር፣ ለሕግ የበላይነት መስፈንና ለሰብዓዊ መብቶች መከበር ነው!

ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ቀንን በማስመልከት ከኢሰመጉ የተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ

«ሰብዓዊ መብቶችን ያገናኘበ መልሶ ማቋቋም»

ታህሣሥ 1 ቀን 2013 ዓ.ም

በአንደኛውና በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት፣ ከዛም ቀደም ብሎ በነበረው ጊዜ በሰው ልጆች ላይ የደረሰውን መከራ እና ስቃይ ተከትሎ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባዔ እ.አ.አ ዲሴምበር 10 ቀን 1948 ከዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች የሕግ ሰነዶች ውስጥ ቀዳሚ የሆነውን «ሁሉ-አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ድንጋጌ» አጸደቀ። ከዚህ ታሪካዊ ችግር በኋላ ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ቀን በየዓመቱ እ.አ.አ ዲሴምበር 10 ቀን (ታህሣሥ 1 ቀን 2013 ዓ.ም) ታስቦ የሚውል ሲሆን፤ ዘንድሮ በዓለም ለ72^ኛ ጊዜ በአገር አቀፍ ደረጃ ደግሞ ለ32^ኛ ጊዜ «*Recover Better – Stand up for Human Rights* ወይም *ሰብዓዊ መብቶችን ያገናኘበ መልሶ ማቋቋም*» በሚል መሪ ሀሳብ እየተከበረ ይገኛል።

የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ጉባዔ - ኢሰመጉ ቀኑን ከዲሴምበር 1 - 10 ድረስ ባሉት ተከታታይ ቀናት በልዩ ልዩ ዝግጅቶች በማክበር ላይ ይገኛል። የዘንድሮው ዓመት የሰብዓዊ መብቶች ቀን በዓለም አቀፍ ደረጃ ኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ 19) በወረርሺኝ መልክ በመላው ዓለም ተከስቶ የሚሊዮኖችን ውድ ህይወት የቀጠፈበት እጅግ ፈታኝ ዓመት መሆኑ የማይረሳ አድርጎታል። በሀገር አቀፍ ደረጃም ቢሆን፤ እንደ ሌሎች ሀገራት ሁሉ በኮሮና ቫይረስ ወረርሺኝ ከመፈተሩን በላይ፤ ግጭቶች፣ ማንነትን መሠረት ያደረጉ ጥቃቶች፣ ጦርነት እና ሌሎችም ዓይነተ-ብዙ የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶች ያሳለፍንበት ዓመት በመሆኑ ቀኑን በደመቁ ዝግጅቶች የምናከብረው ሳይሆን፤ ያለንበትን አሳሳቢ ሁኔታ ታሳቢ ባደረገ መልኩ ለሰብዓዊ መብቶች መከበር፣ መጠበቅ እና መረጋገጥ ሁላችንም ያለብንን ክፍተኛ ኃላፊነት እያሰብን ለመጪው ሥራ ራሳችንን የምንናዘጋጅበት ነው።

የዚህን ዓመት ዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ቀን ስናከበር በመጪዎቹ ጥቂት ወራት ውስጥ እንደሚካሄድ የሚጠበቀውን ሀገራዊ ምርጫ ምክንያት በማድረግ በቅድመ-ምርጫ፣ በምርጫ ወቅት እና ከምርጫ በኋላ የሚኖሩ ማናቸውም ችግሮች ግጭትና አለመረጋጋት ብሎም የሰብዓዊ መብቶች ጥሰቶችን እንዳያስከትሉ ያለንን ልባዊ መሻት ወደ ተግባር ለመለወጥ ከመቼውም ጊዜ የተለየ ዝግጅት ማድረግ እንደሚኖርብን በማሰብና ዝግጅት በመጀመርም መሆን አለበት።

ባለፉት ዓመታት እና በቅርብ ጊዜ ያየናቸው ችግሮች በአርግጥም በኢትዮጵያ የሕግ የበላይነትን እና ሰብዓዊ መብቶችን ለማስከበር፣ ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ለማስፈን፤ ከባድ ፈተና ከፊታችን እንደሚጠቀን ማሳያ ናቸው።

በመሆኑም፤ ኢትዮጵያን፣ በዲሞክራሲያዊ እሴቶች የዳበረ ስርዓት የተገነባባት፣ የሕግ የበላይነት የሰፈነባት፣ የህዝቦቿ ሰብዓዊ መብቶች የተከበሩባት እና ሰላም የሰፈነባት ከቀደመው የተሻለች፣ ለትውልዱም የምትመጥን ሀገር ለማድረግ ኑላችንም ከራስ ጥቅም የቀደመ ሰብዓዊ፣ ሕጋዊ እና ሞራላዊ ግዴታችንን መወጣት እንደሚኖርብን ኢሰመጉ ያምናል። ለዚህ ዓላማ መሳካት በዚህ አጋጣሚ ኢሰመጉ ዳግም ቃሉን እያደሰ፤ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን እንዲወጡ ለማሳሰብ ይውዳል።

ታህሣሥ 1፣ 2013 ዓ.ም

አዲስ አበባ፣ ኢትዮጵያ

ኢሰመጉ በአፍሪካ የሕዝቦችና የሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን የታዘበነት ቦታ አለው፤ የዓለም አቀፍ የሰብዓዊ መብቶች ፌዴሬሽን (FIDH) አባል፣ የዓለም አቀፍ ጸረ-ሥቃይ ድርጅት (OMCT) አባል፣ የምሥራቅና የአፍሪካ ቀንድ የሰብዓዊ መብቶች ተሟጋቾች ጥበቃ ኅብረት (Defend Defenders) መሥራች አባል ነው።